

Wörterverzeichnis

የቃላት ዝርዝር

ሰሞት በዚህ ዝርዝር ውስጥ ተቀምጠው የሚገኙት ተጣጣሚ ከሆነ መስተላምቶቻቸው ተግምረው ነው። እነዚህ ሰሞት ጥቅም ላይ በዋሉባቸው ምላራፎች በነጠላ ቁጥር መልክ ይቀረቡ እንጂ በዚህ ዝርዝር ውስጥ በብዙ ቁጥርም ይጠቀሳሉ። ምሳሌ፣ die Kasette/-n. የብዙ ቁጥር መልኩ die Kassetten ይሆናል። በብዙ ቁጥር ቅርጻቸውን የማይቀይሩ ሰሞት ደግሞ በሚከተለው ምሳሌ መልክ ተቀምጠዋል። der Ober-/&የብዙ ቁጥር መልኩ die Ober ይሆናል። በሌላ በኩል በብዙ ቁጥር መልክ ያልተጠቀሱት ሰሞት ሁሉ በመሰረቱ ይህ ቅርጽ የላቸውም ማለት ነው። ምሳሌ፣ das Geld.

በሁለተኛና በሶስተኛ መደብ ሰው ነጠላ ቁጥር ባሁን ጊዜያት የግንዳቸውን እናባቢ ፊደል የሚለውጡ ከተለመደው ስርአት ውጭ የሆኑ (ሀገ-ወጥ) ግሶች እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል።
fahren / ä - ich fahre = du fährst, er fährt.

ከያንዳንዱ ቃል ቀጥለው በቅንፍ ውስጥ የሚገኙት አሃዞች ደግሞ ቃሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተበትን ምላራፍ ያመለክታሉ።

ቃላት አንዳንድ ጊዜ ጥቅም ላይ እንደሚውሉበት ሁኔታ በርካታ ትርጉሞችን ሊሰጡ ይችላሉ። ይህ አብዛኛውን ጊዜ ነገሮችን ማጠንከሪያ ማለሰለሻ ሆነው የሚቀርቡትን ጥቃቅን ቃላት፣ መስተጻምሮችና መስተዋድጆችን ይመለከታል። እነዚህ ቃላት ተዘርዝረው የሚገኙት በተጠቀሱበት ምላራፍ ውስጥ ካለው ሁኔታ ጋር የተጣጣመ ትርጉም እንዲሰጡ ሆነው ነው። ምሳሌ፣

als: ich arbeite als Portier / aus: aus Augsburg / doch: das ist doch unhöflich.

aber (9)	ግን
abreisen (26)	ለቆ መጉዋዝ
Ach! (2)	አህ!
Aha. (4)	አሃ፣ ገባኝ
der Akzent/-e (22)	የአነጋገር መንገድ
allein (12)	ለብቻ
alles (8)	ሁሉም
als: Ich arbeite als Portier. (9)	እንደ እንግዳ ተቀባይ ነው የምሰራው
also (2)	እንዲያው
An die Arbeit! (12)	በሰራችሁ ተሰማሩ!
anrufen (26)	ሰልክ መደወል
die Arbeit/-en (6)	ስራ
arbeiten (6)	መስራት
der Arzt/die Ärzte (9)	ሃኪም/ሃኪሞች
der Aschenbecher/- (11)	የሲጋራ መተርኮሻ
Au! (23)	አህ! (ከሀመም ጋር የተዛመደ)
Au weia! (8)	ውይ!
auch (7)	ደግሞም፣ እናም
Auf Wiederhören! (1)	ደህና ሁን! (በቴሌፎን)
Auf Wiedersehen! (6)	ደህና ሁን! ደህና ሁኑ!
die Aufregung (19)	የሰሜት መቀስቀስ (በደስታ ወይም በብሰጭት)
der Auftrag/die Aufträge (26)	ስራ (በኮሚሽን መልክ)

das	Auge/-n (20)	አይን
	aus: aus Augsburg (8)	ከ (ከአውግስቡርግ)
das	Bad/die Bäder (10)	ባኞ፣ መታጠቢያ/ባኞ ቤት
	bald:Bis bald (2)	በቅርብ፣ በቅርብ አስከምንገናኝ!
der	Bauch/die B%ouche (23)	ሆድ
der	Bauchredner/- (23)	በሆድ ተናጋሪ
das	Bein/-e (20)	እግር
das	Beispiel/-e (14)	ምሳሌ
der	Beruf/-e (9)	ሙያ
	bestellen (24)	ማዘዝ (ምግብ፣ መጠጥ)
	bestimmt (19)	በትክክል (በማያወላውል ሁኔታ)
	bezahlen (18)	መክፈል
das	Bier (4)	ቢራ
	Bis bald! (2)	በቅርብ አስከምንገናኝ!
	Bis zum nächsten Mal! (11)	እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ!
	bißchen: ein bißchen (19)	ጥቂት፣ በጥቂቱ፣ በትንሹ
	bitte (2)	እባክዎ
	bleiben (10)	መቆየት
die	Bluse/-n (17)	ሸሚዝ (የሴት)
	brauchen (6)	መፈለግ (ፍላጎት)
der	Brief/-e (13)	ደብዳቤ
die	Brille/-n (13)	መነጽር
das	Buch/die Bücher (16)	መጽሐፍ፣ መጻሕፍት
das	Büro/-s (21)	ቢሮ
	chaotisch (11)	የተዘረከረከ
	charmant (11)	የደስደስ ያለው
die	Chefin/die Chefinnen (18)	አለቃ፣ አለቆች (ሴት)
	chic (16)	ሸክ ያለ፣ የተዋበ
	Ciao! (12)	ቻዎ! (የጣሊያንኛ ሰላምታ አሰጣጥ ዘዬ)
	da (3)	እዚህ፣እዚያ
die	Dame/-n (22)	ወይዘሮ
	danke (5)	አመሰግናለሁ
	dann (18)	እንግዲያው
	das: das ist (1)	ይህ/ያ፣ ይህ ነው/ያ ነው
	dein:dein Vorname (9, 13)	ያንተ/ያንቺ፣ ያንተ/ያንቺ የመጀመሪያ ስም
	denn: Was denn: ...?	በትክክል ምን ...? (የበለጠ ዋጋ ተሰጥቶ ሲነገር)
der	Deutsche/-n (22)	ጀርመን
der	Diplomat/-en (22)	ዲፕሎማት
	doch: Das ist doch unhöflich! (5)	ይህ ጨርሶ ትህትና የጎደለው ነው!
	Doktor (Dr.) (3)	(ጠብቆ ሲነገር)
das	Doppelzimmer/- (10)	ዶክተር (ዶር/)
	du (4)	ባለ አጥፍ አልጋ ክፍል
das	Duett (22)	አንተ/አንቺ
	Echt! (8)	ጥንድ
	einladen/ä (26)	አውነት?
die	Einladung/-en (26)	መጋበዝ
		ግብዣ

das	Einzelzimmer/- (10)	ባለ አንድ አልጋ ክፍል
die	Eltern (Plural) (10)	ወላጆች
	endlich (24)	በመጨረሻ
	Entschuldigung! (4)	ይቅርታ!
	Entschuldigen Sie bitte! (5)	ይቅርታ ያድርጉልኝ እባክዎ!
	er (9)	እርሱ
	erst:	
	Und das sagst du erst jetzt? (25)	እና ይህን ገና አሁን ነው የምትነግሪኝ?
	erstaunt (5)	መገረም
	essen/i (24)	መብላት
	essen gehen (23)	ምግብ ለመብላት መሄድ
	etwas: noch etwas (19)	ገና፣ ሌላም ነገር
	Euer Andreas (14)	የናንተው አንድሬያስ (በደብዳቤ)
	fahren/ä (18)	መጉዋዝ/መሄድ (በአውቶቡስ፣ በመኪና ወዘተ.)
	fertig: So – fertig! (23)	አለቀ፣ ያው - አለቀ!
das	Fieber (20)	ትኩሳት
	finden: etwas toll finden (17)	ማግኘት፣ አንድን ነገር መውደድ
	etwas finden (25)	አንድ ነገር ማግኘት
der	Fisch/-e (24)	አሳ
die	Flasche/-n (11)	ጠርመሰ
der	Floh/die Flöhe (15)	ቁንጫ/ቁንጫች
der	Flohmarkt/die Flohmärkte (15)	የአሮጌ እቃ ገበያ/የአሮጌ እቃ ገበያዎች
die	Flöte/-n (11)	ዋሺንት
	fragen (10)	ጥያቄዎች
die	Französin/die Französinen (22)	ፈረንሳዊት/ፈረንሳዊ ሴቶች
	Frau (Berger) (3)	ወይዘሮ (በርገር)
die	Frau/-en (11)	ሴቶች
	frech (24)	በጥባጭ
	frei (10)	ነጻ
	freundlich (8)	ቅን፣ ወዳጅነት የተመለከተ
die	Freundin/die Freundinnen (14)	ሴት ጉዋደኛ፣ ወዳጅ
das	Frühstück (10)	ቁርስ
der	Füller/- (13)	ብእር
	für: für Sie (6)	ለ፣ ለእርስዎ
	für: für immer (19)	ለ፣ ለሁልጊዜ/ለዘላለም
	gar: gar nichts (23)	ጨርሶ፣ ጨርሶ ምንም
der	Gartenzwerg/-e (17)	የአጻድ ድንክዬ ምስል (በጆርመን ተወዳጅ)
	geben/i: Was gibt's? (18)	መስጠት፣ ምን ነገር ተፈጠረ?
der	Geburtsort/-e (9)	የትውልድ ስፍራ
das	Geheimnis/die Geheimnisse (23)	ምስጢር / ምስጢሮች
	gehen (21)	መሄድ

	Wie geht es Ihnen? (13)	እንደምነዎት? (አክብርታዊ)
	Wie geht's? (13)	እንደምነህ?/እንደምነሽ? (ዘወትራዊ)
	Es geht. (13)	ምንም አይል (መልስ ሲሰጥ)
	Geht das? (19)	ይቻላል?
das	Geld (6)	ገንዘብ
der	Geldbeutel/- (25)	የገንዘብ ቦርሳ
	genau: genau das Buch (16)	በትክክል፣ በትክክል ይህን መጽሐፍ
das	Gepäck (18)	ሻንጣ
	gern er raucht gern (14)	ማጤስ ይወዳል
	gesund (21)	ጤነኛ
	getrennt: getrennt bezahlen (24)	በተናጠል፣ በተናጠል የየራስን መክፈል
	glauben	ማመን፣ ማሰብ
	gleich (20)	በፍጥነት፣ አሁኑኑ
	glücklich (10)	ደስተኛ
	Gott sei Dank! (19)	እግዚር ምስጋና ይግባው!
die	Grippe (20)	ጉንፋን (ኢንፍሉዌንዛ)
	gut (10)	ጥሩ፣ መልካም
	eine gute Idee (23)	ጥሩ ሃሳብ
	Guten Abend. (3)	እንዴት አመቹ (መልካም ምሽት)
	Gute Besserung! (20)	ይማርህ!
	Guten Tag. (2)	ጤናደስጥልኝ፣ መልካም ቀን
	Guten Morgen. (6)	እንደምን አደሩ
	Gute Nacht. (5)	መልካም ሌሊት፣ ደህና እደሩ
	haben (18)	መኖር (አለኝ ማለትን የሚያመለክት)
	halbvoll (11)	በክፊል የሞላ
	Hallo! (2)	ሂላው! (ታክሲ ሲጠራ)
der	Hals/die Hälse (20)	አንገት፣ ጉሮሮ
	heißen (4)	መባል፣ መጠራት (በያሜን የሚያመለክት)
	Herr (Schäfer) (3)	አቶ (ቬፈር)
der	Herr/die Herren	ክቡር/ክቡራን
die	Hexe/-n (9)	ጠንቋይ
	hier (6)	እዚህ
	hören (15)	መስማት፣ ማድመጥ
das	Hotel/-s (2)	ሆቴል
der	Hunger (23)	መራብ፣ ረሃብ
	ich (3)	እኔ
die	Idee/-n (18)	ሃሳብ
	ihr: Ihr kommt doch nach Aachen? (14)	እናንተ፣ ወደ አኸን ትመጣላችሁ -
	ihr: ihr Akzent (22)	አይደል?
	Ihr: Ihr Bier (5)	የርሱዋ፣ አነጋገርዋ
	im: im Hotel (14)	የርሱዎ፣ ቢራዎ (አክብርታዊ)
	immer (10)	ውስጥ፣ ሆቴል ውስጥ
	in: in Berlin (9)	ሁልጊዜ
	interessant (6)	ውስጥ፣ በርሊን ውስጥ
	ja (5)	የሚሰብ (ትኩረትን)
	ja: Er heißt ja Dr. Thürmann (9)	አዎን፣ አዎ
		(አጠናካሪ ቃል) ስሙ እኮ ዶር/
		ጉሁርማን ነው

jemand (10)
 jetzt (18)
 die Journalistik (6)
 die Journalistin/die Journalistinnen (8)
 jung: junger Mann (5)
 jung: die junge Dame (22)

der Käse (24)
 der Kaffee (8)
 kaputt (8)
 die Kassette/-n (15)
 kein: kein Gepäck (18)
 kennen (11)
 Klar. (6)

der Kobold/-e (5)
 komisch (11)
 kommen (8)
 mitkommen (26)
 wiederkommen (20)
 das Konzert/-e (21)
 der Kopf/die Köpfe (20)
 kosten (16)
 krank (20)

lange: wie lange? (10)
 leer (18)
 leider (14)
 lesen/ie (23)
 die Leute (14)
 lieb: liebe Eltern (14)
 lieben (16)
 das Lied/-er (1)
 liegen (15)
 los: Los geht's (23)
 Lust haben (18)

machen (6)
 mal: Schau mal! (16)
 die Mama (17)
 die Manieren (6)
 der Mann/die Männer (11)
 der Mantel/die Mäntel (25)
 die Mark (10)
 mehr: keine Sachen mehr (18)
 mein: mein Schlüssel (13)
 meinen
 der Mensch/-en (7)
 das Mineralwasser (24)
 Mist: So ein Mist! (11)
 mit (10)

የሆነ ሰው
 አሁን
 ጋዜጠኝነት፣ የጋዜጠኝነት ሙያ
 ሴት ጋዜጠኛ
 ወጣት፣ ወጣት ወንድ
 ወጣት፣ ወጣት ሴት

እይብ
 ቡና
 ተሰበረ
 ካሴት
 ምንም፣ ምንም ሻንጣ የለም
 ማወቅ
 ግልጽ፣ በግልጽ
 አዎን በእርግጥ
 ድንክዬ መሰል የመንፈስ ፍጡር
 የሚያስቅ፣ የሚያስገርም
 መምጣት
 አብሮ መምጣት/መሄድ
 ተመልሶ መምጣት
 ሙዚቃዊ ትርጓሜ
 ራስ፣ አናት
 ማውጣት (ዋጋን በተመለከተ)
 የታመመ

ረጅም (ጊዜ)፣ ምን ያህል ጊዜ?
 ባዶ
 ያሳዝናል
 ማንበብ
 ሰዎች
 ውድ፣ የተወደዳችሁ ወላጆች
 መውደድ፣ ማፍቀር
 ዜማ
 ማጋደም፣ ማስቀመጥ
 እንሂድ!
 አንድ ነገር የማድረግ ፍላጎት
 መኖር

ማድረግ
 (አጠናካሪ ቃል) ተመልከት!
 አናት፣ አማዬ!
 ጠባይ፣ ስነ-ስርዓት
 ሰው (ወንድ)
 ካፖርት
 ማርክ (የጆርመን ገንዘብ መጠሪያ)
 ይበልጥ፣ የቀሩ ለቃዎች የሉም
 የእኔ፣ ቁልፌ
 ማሰብ (እንዲህ ነው ብሎ ማሰብ)
 ሰው፣ የሰው-ልጅ
 የማእድን ውሃ (ሚነራል)
 ቆሻሻ፣ ምን ለይነት አዋኪ ነገር ነው!
 ከ ... ጋር

mitkommen (26)
 mögen/ich möchte (4)
 der Moment (9)
 Moment! (9)
 Einen Moment bitte! (25)
 morgen (15)
 müde (5)
 der Musikant/-en (11)
 der Musiker/- (14)
 die Mutter/die Mütter (22)
 na: Na hören Sie mal! (22)
 na ja . . . (4)
 Na gut! (11)
 Na, so was . . . (13)
 nach: nach Aachen (14)
 die Nacht/die Nächte (19)
 der Name/-n (9)
 natürlich (26)
 Natürlich nicht! (12)
 nein (5)
 nehmen/i (16)
 neu (6)
 neugierig (7)
 nett (14)
 nicht (9)
 nichts (22)
 noch (8)
 noch etwas (19)
 noch immer (14)
 noch mal (19)
 nur: Wer ist das nur? (8)
 der Ober/- (24)
 oder: Sie sind der Portier, oder? (5)
 oder (8)
 okay (2)
 der Orangensaft (24)
 der Paß/die Pässe (13)
 die Pizza/die Pizzen (24)
 probieren (16)
 das Problem/-e (21)
 Probleme haben (21)
 der Professor/-en (22)
 putzen (11)
 rauchen (11)
 der Rasierapparat/-e (18)
 recherchieren (6)
 die Rechnung/-en (24)

አብሮ መምጣት/መሄድ
 መውደድ፣ አወዳለሁ
 ቅጽበት
 አንድ ጊዜ! አንዳፍታ!
 አንድ ጊዜ አባክዎን!
 ነገ
 መድከም
 ሞዛቂ
 ሙዚቀኛ፣ የሙዚቃ ሙያተኛ
 እናት

እኮ እስቲ ይህን ይሰሙ ... !
 ይሁን ደህና ...
 መልካም! ደግ!
 ይህን መሰል ነገር ...
 ወደ፣ ወደ አኸን
 ሌሊት
 ስም
 በእርግጥ
 በእርግጥ አይደለም!
 የለም
 መውሰድ
 አዲስ
 ጉጉተኛ
 ደግ፣ ቅን
 አይደለም
 ምንም
 ገና፣ ተጨማሪ

ሌላ ወይም ተጨማሪ ነገር
 አሁንም ገና
 እንደገና
 ማነው እሱ ለመሆኑ?

የበላይ ቦይ
 እንግዳ ተቀባዩ ነዎት፣ አይደለም?
 ወይም
 አኬይ
 የብርቱካን ጭማቂ

ፓስፖርት
 ፒትሳ (የጣሊያን ምግብ)
 መሞከር፣ መቅመስ
 ችግር
 ችግር ላይ መውደቅ
 ፕሮፌሰር
 መጥረግ፣ ማጽዳት
 ማጤስ

መላጫ መሳሪያ (የጸም)
 ነገርን መመርመር
 ሂሳብ

die	Reportage/-n (6)	ዘገባ፣ ሪፖርት
de	Rest/-e (25)	ቀሪ
die	Rezeption/-en (3)	የእንግዳ መቀበያ
die	Ruhe (10)	ጸጥታ፣ ሰላም
	Ruhe! (10)	ጸጥታ!
die	Sachen (15)	እቃዎች፣ ንብረት
	sagen (5)	ማለት (መናገር)
der	Salat/-e (24)	ሰላጣ
der	Saustall:	
	Das ist wirklich ein Saustall! (11)	ይህ በእውነት የከብት በረት ነው!
	sehen/ie (16)	ማየት
	sehr (6)	በጣም
	sein (3,4,7)	መሆን (ግስ)
	sein: sein Beruf (22)	የርሱ፣ የርሱ ሙያ
	seltsam (7)	የተለየ፣ እንግዳ ነገር
	sicher (19)	እርግጥ
	Sie (14)	እርስዎ
	sie (15)	እነርሱ (ምድብ ተውላጦ ስም የብዙ ቁጥር)
	singen (13)	ማዜም፣ መዝፈን
	so: Meine Beine sind so schwer. (20)	እግሮቼ ሲበዛ ከብደውኛል
	so viel (23)	በጣም ሲበዛ
	sofort (13)	በቅጽበት፣ አሁኑኑ
	sowieso (8)	በዚህም በዚያም
	suchen (16)	መፈለግ
	Schade! (16)	ያሳዝናል!
die	Schallplatte/-n (15)	የሙዚቃ ሸክላ
	schauen: Schau mal! (17)	መመልከት፣ ተመልከት!
der	Schinken/- (24)	የአሳማ ስጋ
	schlafen (19)	መተኛት
	schlecht (19)	መጥፎ (አንድ ሰው ጥሩ ሳይሰግው ሲቀር)
	schlimm (20)	መጥፎ፣ ኮስተር ያለ (ጉንፋን)
der	Schlüssel/- (10)	ቁልፍ
der	Schmerz/-en (20)	ህመም፣ ስቃይ
	schnell (18)	በፍጥነት
	schön (10)	ውብ፣ ቆንጆ
	schon: schon wieder (11)	ደግሞ እንደገና
	schreiben (6)	መጻፍ
	schwer (20)	ከባድ
	spekulieren (22)	ይሆናል ብሎ መገመት
der	Spiegel/- (16)	መስታወት
	spielen: Schallplatten spielen (15)	መጫወት፣ ሸክላ ማጫወት
	sprechen/i (20)	መናገር
	stehen: Wo steht . . . ?	የት ነው እንዲህ የሚል ...?
	still (12)	ጸጥ፣ ዝም
die	Stimme/-n (24)	ድምጽ
Ihre	zweite Stimme (24)	ሁለተኛ ድምጽ
	Stimmt! (11)	ልክ ነው!

stimmt genau! (26)
 stören (23)
 der Streit (21)
 Streit haben (21)
 der Student/-en (9)
 die Studentin/die Studentinnen (8)
 Studien machen (7)
 studieren (6)

der Tag/-e (10)
 die Tasse/-n (17)
 das Taxi/-s (2)
 der Tee (8)
 die Telefonnummer/-n (26)
 teuer: Wie teuer . . . ? (10)
 der Text/-e (1)
 toll (16)
 die Tomate/-n (24)
 trinken (11)
 Tschüs! (12)
 das Tuch/die Tücher (16)
 tun: weh tun (20)
 typisch (11)

überall (20)
 überlegen (26)
 überraschend (26)
 und (3)
 unhöflich (5)
 unser: unser Buch (16)
 unsichtbar (23)

der Vater/die Väter (22)
 verheiratet (22)
 verkaufen (15)
 verstehen (21)
 viel (10)
 Vielen Dank! (8)
 vielleicht (16)
 voll (11)
 von: von Goethe (1)
 vorbei (8)
 der Vorname/-n (9)

wann? (19)
 warten (8)
 warum? (5)
 was? (6)
 Was gibt's? (18)
 weg: Meine Brille ist weg!
 weh tun (20)
 weiter (9)

ትክክል ነው!
 መበጥበጥ፣ መረበሽ
 ጥል
 መጣላት
 ተማሪ
 ተማሪ (ሴት)
 ማጥናት፣ ጥናት ማካሄድ
 መማር

ቀን
 ሲኒ
 ታክሲ
 ቸይ
 የስልክ ቁጥር
 ውድ፣ ምን ያህል ውድ ...?
 ጽሁፍ፣ ጥቅስ
 ግሩም፣ ድንቅ
 ቲማቲም
 መጠጣት
 ቻም! ሰላም! (ለሰንብት)
 ቫሽ፣ ጨርቅ
 መጉዳት፣ ማመም
 የተለመደ

ሁሉም ቦታ (ሁለንተና)
 ማጤን፣ ማሰብ
 ያልታሰበ፣ ያልተጠበቀ
 እና
 ትህትና የጎደለው
 የእኛ፣ የእኛ መጽሃፍ
 የማይታይ፣ ሰውር

አባት
 ያገባ
 መሸጥ
 መረዳት
 ብዙ
 በጣም አመሰግናለሁ!
 ምናልባት
 ሙሉ
 ከ፣ ከጎይተ
 አለፈ፣ አከተመ
 የመጀመሪያ ወይም የራስ ስም

መቼ?
 መጠበቅ
 ለምን?
 ምን?
 ምን እየሆነ ነው? ምን አለ?
 ተሰወረ፣ መነጽሬ ተሰወረ!/ጠፋ!
 ማመም
 ቀጥል

	wer? (4)	ማን?
	wie? (4)	እንዴት?
	Wie bitte! (4)	እንዴት አሉ እባክዎ?
	wieder (14)	እንደገና
	wiederkommen:	እንደገና መምጣት፤
	Ich komme gleich wieder. (20)	አሁኑኑ እንደገና እመጣለሁ
	wiedersehen: Auf Wiedersehen! (6)	እንደገና መተያየት፤ ደህና ሁኑ!
	wir (12)	እኛ
	wirklich (11)	በእውነት
	wissen (18)	ማወቅ
	Das weiß ich doch! (9)	እኔ በሚገባ አውቀዋለሁ!
	Das weißt du doch! (9)	አንተ በሚገባ ታውቀዋለህ!
der	Witzbold/-e (5)	ቀልደኛ
	wo? (15)	የት?
	woher? (8)	ከየት?
	wohl: Er raucht wohl gern. (14)	ማጤስ የሚወድ ይመስላል
	wohnen (9)	መኖር
der	Wohnort/-e (9)	የመኖሪያ ስፍራ
	wunderschön (4)	ግሩም፤ በጣም የተዋበ
die	Zahnbürste/-n (18)	የጥርስ ብሩሽ
	zeigen (16)	ማሳየት
die	Zeit (18)	ጊዜ
	Zeit haben (18)	ጊዜ ማግኘት (የጊዜ መኖር)
	ziemlich (24)	ሲበዛ
das	Zimmer/- (10)	ክፍል
das	Zimmermädchen/- (12)	ክፍል አጽጺ ሴት
	zuerst (24)	በመጀመሪያ፤ በቅድሚያ
	zu Hause (18)	ከቤት
	zusammen (22)	ባንድላይ
	zweite: Ihre zweite Stimme (24)	ሁለተኛ፤ ሁለተኛ ድምጽዎ